

# WORLD WIDE UNION OF ETHIOPIAN STUDENTS

## ለኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በሙሉ /ዓለም አቀፍ የኢ/ያ ተማሪዎች ሕብረት ስለማቋቋም/

አገራችን ኢ/ያ ከጥንት ጀምሮ ከአገራቸው አልፎ በዓለማችን የትላልቅ የፈጠራ ስራዎች ባለቤት የሆኑ ሙሁራን መፍለቂያ መሆን ያለፈውና አሁንም ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚመሰክረው እውነት ነው። ይሁን እንጂ አንድ ዕድል ሆኖ አገራችን ኢ/ያ ልክ እንደ የአባይ ወሃ የተማሩ ልጆቻቸውን ልትጠቀምባቸው አልታደሰችም። አባይ የአገራችን አፈር እየጠራረገ በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ተጉዞ ለባለድ አገሮች የቅርብ ዘመድ ሆኖ ያገለግላል። በተማሳሳይ መልኩ እናት አገራችን ለነገ ይሆኑኛል ፡ ከረሃብና ከድንቁርና ያላቅቁኛል እያለች የምታስተምራቸው ሙሁራንም የሌላ አገር ሃብት ሲሆኑ ቆይቶባል አሁንም በተግባር የምናየው ይህ እውነት ነው።

አገራችን ድሃ አይደለችም ብናምንም ባናምንም አገራችን በጣም ሃብታም አገር ናት። ይሁን እንጂ እኛ ልጆቻቸው በተለይም ተምረናል የምንል ፡ ምሳሌ ሁንን መገኘት የሚጠበቅብን ፡ ሌላ ወገናችን እንመራለን ተብለን የሚታመንብን የህብረተሰባችን ዜጎች ግን የአስተሳሰብና የመቻቻል ድህነት አለብን ብንል የተጋነነ አይሆንም። እውነት ነው አገራችን የብዙ ብሄር ብሄረ ሰዎች ስብስብ ናት ይህ ደግሞ የምንከራበትና የምንመካበት ዉበታችን ነው። ይህ እግዚአብሄር የሰጠን ዉበታችን ጠብቀን አገራችን ጠንካራና የማትደፈር የአፍሪካ መዲና ለማድረግ በአንድ የአገር ፍቅር ጥላ ታቅፈን መስራትና ትናንት በአያቶቻችን ደም ያገኘናት አገር በተሻለ መልኩ ለሚቀጥለው ትዉልድ ማስተላለፍ ይጠበቅብናል።

የዚህ ጥሪ ዋነኛው ዓላማ በኛ የለዉጥ ሃይሎች እንዲሁም የነገ አገር ተረካቢዎች ተብለን የሚነገርለን በወጣትነት ዕድሜ ላለን ተማሪዎች ይመለከታል።ከታሪክ እንደተማርነው የአገራችን ተማሪዎች በአገራችን ለጥሩም ሆነ ለመጥፎ የለዉጥ ሃይሎች ሲሆኑ ቆይቶባል። ካሁኑ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ተማሪው የሰላም መልእክተኛ በመሆን ህዝባችን ከነበሩ ጨቋኝ ስርዓቶች ግንባር ለግንባር በመወጋት አሁን ላለንበት የሰላም ግዜ አድርጎናል።

### **የሚቀጥለው ጥያቄ ከኛ ከዚህ ትውልድ ወጣት ተማሪዎች ምን ይጠበቃል? የሚል ይሆናል።**

ሁላችን የማንከደዉ ሁላችን ሊያስማማ የሚችል አንድ ነገር አለ። እሱም በአገራችን ሰላም ተፈጥሮዋል። ራሳችን ህብረት ፈጥረን የራሳችን መብት የምናስከብርበት፡ መብታችን የምንጠይቅበት፡ ለአገራችን ባለን አቅምና ችሎታ የምናገለግልበት፡ ሳይማር ላስተማረን የአገራችን ገበሬ አለንልህ የምንልበት መብት በእጃችን እገኛል።

ይሁን እንጂ የአሁኑ የአገራችን ወጣት ሙሁር/ተማሪዎች/ በሁለት ጎራ የተከፈለ ይመስላል። አንደኛው የምን አገባኝ ስሜት ይዞ በርቀት የሚመለከት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ንፋሱ ወደ ሚነፍሰው በራሱ አስተሳሰብ ሳይሆን በሰዎች አስተሳሰብ የሚገራ ወጣት ሙሁር ነው። ሁለቱ ጎራዎች ከተማረ የአንድ አገር ዜጋ የሚጠበቁ አይደሉም። የተማረ ወጣት የለዉጥ ሃወርያት ሊሆን ይገባል። ይህ ሲባል ደግሞ አርቆ አሳቢ፡ በራሱ የሚተማመን፡ ሃላፊነት መሸከም የሚችል ወ.ዘ.ተ መሆን ይኖርበታል።

የተከበራቹ የአገራችን ተማሪዎች ሁላችን የተለያዩ የፖለቲካ አስተሳሰብ፡ እምነት፡የሂዎት መሪህ ወ.ዘ.ተ ይኖረናል ይሁን እንጂ በአገራችን ጉዳይ ግን አንድ እና አንድ ብቻ መሆን ይጠበቅብናል። የዚህ ጥሪ ዓላማም ሁላችን ወጣት ሙሁራንና ተማሪዎች ከሁሉ በፊት ለአገራችን ቅድምያ በመስጠት በትምህርት ዙርያ መሰረታዊ ለዉጥ የሚያመጣ የጋራና የተደራጀ በአንድ ዓለማቀፍ የኢ/ያ ተማሪዎች ህብረት ጥላ ሁንን እንድንስራ ለመወያየትና ከዛ አልፎም ህብረቱን በቅርብ ግዜ ተቃቁም ስራው የሚጀምርበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነው።

### **ለመሆኑ እኛ ወጣት ተማሪዎች ምን ምን ማድረግ እንችላለን?**

እኛ ወጣት ተማሪዎች ለአገራችን በብዙ መልክ ማገልገልና ወገናችንም መርዳት እንችላለን። በአሁኑ ግዜ በአገራችን የኛ የወጣት ተማሪዎችና ሙሁራን ተሳትፎ የሚሹ ብዙ ነገሮች አሉ። ከእነዚህ መካከለም፡

1. ለእናት አገራችን በተማርነው የትምህርት መስክ እና በሌሎች ተማሳሳይ ነገሮች ብዙ መስራት እንችላለን
2. በዉጭ አገር ያገኘነው ልምድ እና ተሞክሮ በእናት አገራችን ተግባራዊ መድረግ
3. በአገራችን ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠናከሩበትና ተማሪዎችም ለትምህርታቸው የሚነሳሱበት ስራዎች ማካሄድ
4. በአገራችን አንድ ደረጃው የጠበቀ **ማእከላዊ የምርምር ላቦራቶሪ (National Central Laboratory or National Research Institute)** እንዲቋቋም ማድረግ እና በተለያዩ በዉጭ አገር የሚገኙ የአገራችን ሙሁራን ለአገራቸው የሚረዱበት ሁኔታዎች ማመቻቸት

# WORLD WIDE UNION OF ETHIOPIAN STUDENTS

5. በአገራችን በተለያዩ የትምህርት ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎች በተግባር ( practical)ትምህርት ሊያሳትፉ የሚችሉ ፕሮግራሞች በመቅረጽ የአገራችን ተማሪዎች በትምህርታቸው በአለም ገበያ ተዋዳዳሪዎች የሚሆኑበትና የአገራችንም ሀብት በአግባቡ እንድንጠቀም የሚያስችለን የተማሪና በተግባር የተመሰከረለት ሙሁር ማፍራት

6. በተለያዩ ምክንያቶች በወጭ አገር የሚኖሩ የአገራችን ሙሁራን እና ሌሎች ዜጎች ከመንግስታችን ጋር ማግባባትና ለእናት አገራቸው ያካበቱት ልምድና ትምህርት እንዲያካፍሉ ሁኔታዎች ማመቻቸት

7. የአገራችን ተማሪዎች በሳይነስና ቴክኖሎጂ ዙርያ የሚወያዩበትና የፈጠራ ችሎታቸው የሚያሳድጉበት መድረክ መፍጠር

8. በአገራችን ከታች ከአንደኛ ደረጃ ት/ቤት እስከ የከፍተኛ ት/ት ተቻማት ያሉ ቤተ ሙከራዎች (Laboratoires) በቁሳቁስና በሰው ሃይል ማደራጀት

9. ተማሪዎቻችን ከታች ጀምሮው በቤተ ፈተነ የተደገፈ ት/ት እንዲያገኙና የምርምር ክህሎታችን አብሮቸው እንዲያደግ ማድረግ

10. አገር ውስጥ ካለው የተማሪዎች ህብረት አንድነት ፈጥረን የአገራችን የትምህርት ጥራት እንዲረጋግጥ ማድረግና በአገራችን ውስጥ በሁሉ የትምህርት ደረጃ ያሉ ጠንካራ ተማሪዎች ለላቀ ደረጃ እንዲደርሱና በትምህርታቸው ደክም ያሉ ተማሪዎችን የሚጠነክሩበት ዘዴ መፍጠር

11. መንግስት በወጭ አገር ተምረው ወደ እናት አገራቸው የሚመለሱ ተማሪዎች የሚያበራታትበትና ሁኔታዎች ማመቻቸት

12. በአገራችን በሚፈጠሩ የፖለቲካ እና ሌላ ተማሳሳይ ችግሮች ወጣት ተማሪው መንገድ በመሆን በመንግስትና በተቻላዎች እርቅ እንዲኖር የበኩላችን ማበርከት/ወጣቱ አስተዋይ እንዲሁም የሰላምና የእርቅ መለክተኛ እንዲሆን ማዘጋጀት

### 13. ሌሎች ወ.ዘ.ተ

በአጠቃላይ የህብረቱ የመጀመሪያውና ዋነኛው ዓላማ ዓለም አቀፍ የኢ/ያ የተማሪዎች ህብረት በማቋቋም በከፍተኛ የትምህርት ደረጃ የሚገኙ ተማሪዎችና ሙሁራን በጋራ ትምህርት ነክና በመሳሰሉ ጉዳዮች ለእናት አገራችንና ሳይማር ላስተማሪን የአገራችን ህዝብ ዜግነታዊ ግዴታ እንድንወጣ የሚያስችለን መድረክ መፍጠር ነው።

እነዚህ ልንሰራቸው ከምንችላቸው ብዙ ነገሮች ጥቂቶቹ ናቸው። እያንዳንዱ የአገራችን ሰው እኛ እንድንማር በኛ ገንዘብ፣ ጉልበቱ ወ.ዘ.ተ አፍሥሶታል። እኛ ደግሞ ለእናት አገራችንና ወርቅ ለሆነ ህዝባችን ወሌታ ከፋዮች ሁነን መገኘት ይኖርብናል። መንግስታችን እንዲሁም ሁሉ አገር ወዳጅ ኢትዮጵያዊ ወገናችን ከኛ ጎን እንደሚሆንም ጥርጥር የለንም።

ወደ የአገራችን ተማሪዎች እነዚህና ሌሎች ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ የኛ የወጣት ተማሪዎች በጋራ መስራት፣ መናበብና መደማመጥ የግድ ይለናል። ይህ እዉን የሚሆነው ደግሞ እኛ እርስበርሳችን ፣ ከመንግስታችንና ከሌሎች የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያን የምንገናኝበት በጋራ ድምጻችን የምናሰማበት መድረክ እንዲኖረን የግድ ይላል። እስከ ዛሬ ሁላችን በግልም ይሁን በቡድን ስንመካከር ቆይቶናል። በመጨረሻም የተወሰነ ተማሪዎች ለምን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረት አይኖረንም ብለን በመወያየትና በአውሮፓም በተለይም በፈረንሳይ (ፓሪስ) እና በጀርመን ከሚኖሩ አገር ወዳጅ ኢ/ያውያን በመወያየት ይህ ጥሪ ለማስተጋባት ወሳኔ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ወደ የአገራችን ተማሪዎች፣ ሙሁራንና ሌሎች ወገኖችን የሚኖራቸው አስተያየት፣ ምክር እንዲሁም ምስረታዊ እዉን ለማድርግ በምናደርገው ዝግጅት ዋነኛው ተሳታፊዎች እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን።

ያላቸው አስተያየትና ምክር እንትልኩልን ደግመን በአንክሮትና በአክብሮት እየጠየቅን የተማላ የተማሪዎች/ሙሁራን data base እንዲኖረን ዘንድ ስማቹ እንድትለኩልን አደራ እንላለን። ይህ የተማሪዎች/ሙሁራን ህብረት ከተማሪዎች በተጨማሪ ተምረው በማንኛውም ቦታና ስራ እንዲሁም በማንኛውን እድሜ ያለው ወደ ኢትዮጵያውያን ወገኖችንም ያጠቃልላል።

### እጅ ለእጅ ተያይዘን ሳይማር ላስተማሪን ወገናችን ለመርዳት ዛሬ በአንድነት እንሳ።

Adhock Committee members of the Worldwide Union of Ethiopian Students

France, Paris

[Union\\_ethiostudents@yahoo.com](mailto:Union_ethiostudents@yahoo.com)